

በሰአት 20 ማይል የት/ቤት የዝግታ ዞን፡ ከአሁን በኋላ የሚጸና

የት/ቤት የዝግታ ዞን ምንድነው?

የት/ቤት የዝግታ ዞን በ600 ጫማ ርቀት ላይ የትምህርት ቤት ቁልፍ የመድረሻ ቦታ በአካባቢው ጎዳና ላይ ቋሚ የ20 ማይል የፍጥነት ገደብ ነው። ካውንቲው በ2022 መጀመሪያ ላይ የት/ቤት የዝግታ ዞን መግለጫዎችን በ11 የህዝብና 2 የግል ትምህርት ቤቶች ላይ ተከፈለ። በእነዚህ ቋሚ የት/ቤት የዝግታ ዞኖች ውስጥ የፍጥነት ገደቦች በየሰአቱና በየእለቱ፣ በት/ቤት በክፍለ-ጊዜም ሆነ ወይም አልሆነ ተፈጻሚ የሚደረጉ ይሆናል።

የት/ቤት የዝግታ ዞኖች በአርሊንግተን ውስጥ አዲስ የደህንነት አካሄድ በመሆኑ፣ ሰርቶ ማሳያው በካውንቲው ውስጥ ባለ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ከመተግበሩ በፊት የት/ቤት የዝግታ ዞን ፖሊሲ በትምህርት ቤቶች ዙሪያ ያለውን ፍጥነት በብቃት መቀነስ ይችላል እንደሆነ ይፈትሻል።

እንዴት መርዳት ይችላሉ?

1. የፍጥነት ገደቡት ይከተሉ፡ ተማሪዎችን ለማድረስ ሲመጡም ሆነ በአካባቢው ሲያሸከረክ፡ በሰአት 20 ማይል ማሸከርከር የአደጋ ስጋትህን በእጅጉ እንደሚቀንስ ያስታውሱ።
2. ይህንን በራሪ ወረቀት ያጋሩ፡ አዲስ የት/ቤት የዝግታ ዞኖች የማህበረሰብን ደህንነት ከፍ እንደሚያደርጉና የትምህርት ቤት መንገዶችን አስተማማኝነት እንደሚያረጋግጡ ቃሉ አንዲሰራጭ ያድርጉ!
3. ይከታተሉ፡ በሰርቶ ማሳያ ዞኖች ስላጋጠሞት ተሞክሮ ለማወቅ ካውንቲው በ2022 ጸደይ-መጨረሻ ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት ይፈልጋል። ለወቅታዊ መረጃ፣ የቪዥን ዜሮ ድረገጽን ይጎብኙና ለወርሀዊ የቪዥን ዜሮ ጋዜጣ ይመዘገቡ።

የት/ቤት የዝግታ ዞኖች የት ይገኛሉ?

ትምህርት ቤት የዝግታ ዞኖች ማሳያ በአሁኑ ጊዜ በሚከተሉት ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ (ካርታዎችን እዚህ ይመልከቱ)፡

- የአርሊንግተን ትራዲሽን አንደኛ ደረጃ
 - ካርዲናል አንደኛ ደረጃ
 - ድሪው አንደኛ ደረጃ
 - ኤስኩዌላ ኪይ አንደኛ ደረጃ
 - ግሊብ አንደኛ ደረጃ
 - ጋንስተን መካከለኛ
 - ሆፍማን ቦስተን አንደኛ ደረጃ
 - ኢኖቬሽን አንደኛ ደረጃ
 - ሴንት ቶማስ ተጨማሪ አንደኛ ደረጃና መካከለኛ
 - ታካሆ አንደኛ ደረጃ + ቢቪፕ አኮሳል ከፍተኛ*
 - ዋክፊልድ ሃይ + ክላርሞንት አንደኛ ደረጃ*
- * የተዋሃደ የት/ቤት ዞን መሆኑን ያመለክታል

በሰአት 20 ማይል በሚጓዝ ተሸከርካሪ መገጨት

ከ 10 አግረኞች 9 ያህሉ ይተርፋሉ።

በሰአት 30 ማይል በሚጓዝ ተሸከርካሪ መገጨት

ከ 10 አግረኞች 5 ያህሉ ይተርፋሉ።



በሰአት 20 ማይል የፍጥነት ገደብ - 24/7 የሚተገበር

የትምህርት ቤት የዝግታ ዞን ምን ይመስላል?



የትምህርት ቤት መሻገሪያ ምልክቶች

በደንብ የሚታይ የመንገድ መሻገሪያ



የፍጥነት ገደብ ምልክቶች